

የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዎች ግምገማ

ኤሲፒኤስ የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዎች(SWD) የሚሰጠውን አገልግሎት በሚመለከት ግምገማ ሥራ እንዲጀመር አድርጎልኩ።

ስለተካሄደው ግምገማ በኤሲፒኤስ የተዘጋጀው የመልስ ሃሳብ ላይ በኖቬምበር አስተያየት ለማሰባሰብ የተለያዩ አማራጭ መንገዶችን፣ በአካል በመገኘት በሚካሄዱ ጉባኤዎች እና በአንላይን መጠይቅ ይካሄዳል።

የSWD የግምገማ ሪፖርት ስለ ኤሲፒኤስ የፕሮግራም ዝግጅት እና የአካል ጉዳት ላላቸው ተማሪዎች ስለሚሰጠው አገልግሎት ለኤሲፒኤስ በጣም ጠቃሚ የሆነ እይታን ይሰጣል።

በሪፖርቱ እንደተገለጸው “ ኤሲፒኤስ ወደፊት ለማደግ የሚያስችል ጠንካራ መሰረት አለው”፣ ነገር ግን “ ያለ ዋና ሥራ አስኪያጁ(ሱፐር ኢንቴንደንቱ) የጠነከረ እይታ እና በከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተግባር ማዋልን፣ ያለ ተገቢ የሃብት ምደባ፣ ያለ የግዴታ የሙያ ማሻሻያ ሥልጠና እና ግልፅ ፣ ድርድር የሌለበት የተጠያቂነት ያለበት እርምጃዎች ...” የአካል ጉዳት ላላቸው ተማሪዎች ዲቪዥኑ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ቀጣይ ለውጥ አያሳዩም።

ከሪፖርቱ የሚገኘው በመጪዎቹ ሦስት ዓመታት አዳዲስ ኮርሶችን ለማዘጋጀት ፣ አካል ጉዳት ያላቸውን ተማሪዎች ውጤታማነት ለማረጋገጥ እንዲሁም *ኢያንዳንዱ ተማሪ ውጤታማ ይሁን* የሚለውን እውን ለማድረግ ያገለግላል።

አካል ጉዳት ያላቸውን ተማሪዎች አገልግሎቶች ግምገማ የተካሄደው በአሁኑ ወቅት የአካል ጉዳት ላላቸው ተማሪዎችና ቤተሰቦች በስራ ላይ የዋሉት ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች አጠቃላይ ግምገማ በማድረግ ጥንካሬዎችና ለመሻሻል የሚኖሩ እድሎችን በመለየት ለዲቪዥኑ እና ለሚመለከታቸው ባለድርሻዎች መረጃ ለመስጠት ነው። ዋነኛ የባለድርሻዎች ቡድኖች የምርምሩን አቅጣጫ የሚያሰጡ ጥያቄዎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ የረቂቅ ሃሳብ ጥያቄዎችን (RFP) እንዲሁም በግምገማው ውጤት ላይ ተመስርቶ ምላሽ የሚሆን የተግባር እቅድ እስከማዘጋጀት ባለው ሂደት እንዲወከሉ ተደርጎልኩ።

የግምገማው ስራ በውድድር ከተመረጠው የውጭ ገምጋሚ፣ ፕብሊክ ኮንስልቲንግ ግሩፕ(PCG) ጋር በትብብር በ2017 የበጋ ወቅት ተጀምሮል። PCG ያገኘውን ሪፖርት ውጤቶች ለት/ቤቱ ቦርድ ስብሰባ በአክቶበር 25 ያቀርባል። በቀጣዮች ሣምንታትም ኤሲፒኤስ ከ36 ባለድርሻዎች(አስተማሪዎች፣ የት/ቤት አስተዳዳሪዎች፣ የዲቪዥኑ የሥራ ኃላፊዎች እና የወላጅ / ልዩ ትምህርት አማካሪ ኮሚቴ ተወካዮች) ጋር በመመካከር ለሪፖርቱ ግኝቶችና የቀረቡ የመፍትሔ ሃሳቦች ምላሽ የሚሆን ረቂቅ የተግባር እቅድ ያቀርባል።

[አካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዎች የግምገማ ሪፖርት](#) ([Students with Disabilities Evaluation Report \(PDF\)](#))

አስተያየት ለመስጠት ያሉ እድሎች

ኤሲፒኤስ የአካል ጉዳት አስተያየት ለማሰባሰብ በተከታታይ ጉባኤዎችን በኖቬምበር 13 እና 14 ያካሂዳል እና የአንላይን መጠይቅ ከኖቬምበር 9-20 ድረስ ያካሂዳል። የተግባር እቅድ በዲሴምበር 20 ስብሰባ ለቦርዱ ለማቅረብ ታስቦል።

በዚህ ቀጣይ ሂደት ይህ ገፅ በየጊዜው እንዲሻሻል ይደረጋል።